



**ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት (ሞወዐድ)**  
**Moresh Wegenie Amara Organization (MWAO)**

Website: [www.moreshwegenie.org](http://www.moreshwegenie.org) E-mail: [infoandpr@moreshwegenie.org](mailto:infoandpr@moreshwegenie.org)

ትግላችን ትውልድ ተሻጋሪ ነው። የዐማራው መደራጀት የኅልውናው እና የማገነቱ መሠረት ነው።

Our struggle is trans-generation. Amara's organization is the basis of its existence and identity.

ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት

ሓሙስ ነፃሴ ፳፫ ቀን ፪ሺህ፲፩ዓ.ም.

ቅጽ ፯ቁጥር ፲፬

**ሕዝቡ በግልጽ የሚታዩውን የሕግ ጥሰትና የፍትህ ጉድለት ሊቃወመው ይገባል!**

በኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ዜጋ ያለ ያሚያስመስለው አይን ያወጣው የህግ ጥሰትና የፍትህ መዛባት በአፋጣኝ ካልታረመ ህዝቡ በቁርጠኝነት ስርዓት አልባውን አገዛዝ መታገል ይኖርበታል።

ሰላም የናፈቀውና ሰላምን የሚመኘው የኢትዮጵያ ህዝብ የአዲሱን የኢህአዴግ ሊቀመንበር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ለጆሮ የሚጥሙ የሰላም ቃላትና የይቅርታ ተምፅኖ አምኖ በደስታ፣ በተስፋና በድጋፍ እንደተቀበለው ይታወቃል። ነገር ግን በስብሰባና፣ አጥፍተናል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ምህረት ያድርግልን ብሎ ተለሳልሰ፣ ተረኛው ኢህአዴግ/አዴጋ ስልጣን ላይ ተቀመጠ። በዚህ አይነት መንገድ ይቅርታ ተደርጎለት፣ የህዝብ ድጋፍ አግኝቶና ተስፋ ተጥሎበት ስልጣኑን ያመቻቸው አዴጋ ስልጣን ላይ እንደተቀመጠ የመብት ጥሰቱንና የፍትህ መዛባቱን ጉዳይ ያለይሉኝታ ተያይዞታል። ለዚህም ተለጣፊ በመሆን በአጃቢነት የሚሰሩ ከተቃዋሚነት ወይም ከተፎካካሪነት ራሳቸውን ወደ ደጋፊነት ለውጠናል፣ የአዴጋ ፍኖተ ካርታ የእኛ ፍኖተ ካርታ ነው ብለው በአደባባይ የሚናገሩት የቀድሞው ግንቦት ሰባትና ሚዲያው ኢሳት ናቸው።

አዴጋ የሚያንገላታው፣ የሚያሳድደውና የሚያስረው ቀድሞ ወያኔ ኢህአዴግ ሲያደርግ እንደነበረው እሱ በአቅድ የያዘው የመስፋፋት አጀንዳ አካሄድ ትክክል አይደለም ብሎ የሚቃወመውንና አዴጋ በጠላትነት የፈረጀውን ብቻ ነው።

**ለዚህም እንደማሳያ**

መንግስት "መፈንቅለ መንግስት" ብሎ በሰየመው የዐማራ ክልል አራት ከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያ እስከ አሁን ድረስ ጉዳዩ በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ የተለያዩ ወገን ቢወተውትም ስሜ አላገኘም። እንደሚታወቀው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ የመንግስት መገናኛ ብዙሀንና አሁን ዐማራ ክልል ሰርገው ከገቡት የግንቦት ሰባት አባል ኮሚሽነር አበረ አዳሙ በቀር ግድያውን "መፈንቅለ መንግስት" ያለው የለም። የዐማራ ህዝብም ሆነ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስት የነገረውን ነገር በገለልተኛ ቡድን ካልተጣራ ግድያውን "መፈንቅለ መንግስት" ብሎ አያምንምና አልጠራውም ለወደፊትም አይጠራውም።

ዋናው ችግር ግን መፈንቅለ መንግስት በሚል ሰብብ የሚታሰሩት፣ የሚሳደዱትና መድረሻ ያጡት የዐማራ ልጆች እጣ ፈንታ አስከሬ መሆኑ ነው። የዐማራ ክልል የፀጥታ ሀይሎች በመፈንቅለ መንግስቱ ሰብብ በሽብር ተከሰው በእስር ይማቅቃሉ። ነፍሰጡር መሆናቸው የሚነገረው ህዝብተኛዎች የጀኔራል አሳምነው ፅጌ ባለቤት በእስር ላይ ይገኛሉ። በማያውቁትና ከመፈንቅለ መንግስት ተብየው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው የአብን አባላትና የባላደራው ምክርቤት አባላት ያለአግባብ በቀዝቃዛና በጨለማ ቤት ከመታሰራቸውም በላይ ለፍርድ በቀን ቀጠሮ ሲሄዱ ተለዋጭ ቀጠሮ እየተሰጠ እስከዛሬ ድረስ ያለ ያለአግባብ ይንገላታሉ። የእነሱን የፍርድ ሂደት ለመከታተል የሚሄዱት

**ሕዝቡ በግልጽ የሚታዩውን የሕግ ጥሰትና የፍትህ ጉድለት ሊቃወሙ ይገባል!**

ጋዜጠኞችም ከመንገድ ታፍሰው ይታሰራሉ። ሌላው ኢትዮጵያን ነፃ ለማውጣት በበርሀ የነበሩት በሰላም ወደህዝባቸው የተቀላቀሉት የኢትዮጵያ አርበኞች ግንባር አባላት ከግንቦት ሰባት ጋር ባላቸው ቅራኔ ብቻ እየተመነጠሩ ይሳደዳሉ ይታሰራሉ። ፍትህ የናፈቀው የዐማራ ህዝብ አሁንም በተረኞቹ ከፍተኛ የህይወት መስዋእትነት በመላው ኢትዮጵያ እየከፈለ ይገኛል። ቤተክርስቲያናት በእሳት ይጋያሉ። የተቃወመ በሽብር ህግ ተጠቅሶ ይታሰራል። የዐማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) አባላቱ በእስር ከሚንገላቱበት አንዱ ነው። አብን በሰላማዊ መንገድ ተፎካክሮ ስልጣን ለመያዝ የሚሰራ ድርጅት ነው። የዐማራን ህዝብ ስነልቦና በተረዳ መልኩ የሚንቀሳቀሰው አብን በዐማራው ህዝብ ከፍተኛ ተቀባይነትን አግኝቷል። ስለዚህ አብንም አዲስ አበባ የአዲስ አበባዎች ናት በማለቱ እንደ ባልዳራስ ጥርስ ካልተነከሰበት በቀር፣ አብን ተወዳድሮ ማሸነፍ እንደሚችል እያወቀ አባላቶቹንና በመፈንቅለ መንግስት ስብብ ማሰር ትክክል ሊሆን አይችልም።

ሌላው ፍርድ የተጓደለበትና የአዴፓ የጥቃት ሰለባ የሆነው በጋዜጠኛና የሰብዓዊ መብት ተሟጋቹ እስክንድር ነጋ የሚመራው የባለ አደራው ምክር ቤት (ባልዳራስ) ነው። የባለ አደራው ምክር ቤት አዲስ አበባ ላይ ነዋሪ ላልሆኑ የአሮሞ ተወላጆች በህገወጥ መንገድ የነዋሪነት መታወቂያ ወረቀት በጅምላ መታደሉን ማጋለጡና አሰራሩን መቃወሙ ይታወቃል። አቶ ታክለ አማ በህዝብ ያልተመረጡ ከመሆናቸውም በላይ የስልጣን ዘመናቸው ስላለቀ ማስተዳደር እንደማይገባቸው ገልጿል። "የባለ አደራው ምክር ቤት አዲስ አበባ የአዲስ አበባውያን፣ ከዚያም የኢትዮጵያውያን ብሎም የአፍሪካ መዲና እንጅ የአንድ ክልል አይደለችም " በማለቱ፤ ጥርስ ተነክሶበት በተረኛው አዴፓ በከፍተኛ የሰብዓዊ መብት ጥሰትን እያስተናገደ ነው።

በሰላማዊ መንገድ ብቻ ለመሞገት የተነሳው የባለአደራው ምክር ቤት አባሎች፣ ጋዜጠኞችና የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች በመንግስት እጅ ተቀስሮባቸው ያለ አግባብ "ላም ባልዋለበት ኩብት ለቀማ" እንዲሉ ከዐማራ ክልል ግድያ ጋር አያይዞ ማሰርና ያለፍርድ በቀጠሮ ማንገላታት አገርን ለማስተዳደር ከተቀመጠ መንግስት የሚጠበቅ ባይሆንም አዴፓ ግን በተግባር እያሳየ ነው።

በአንፃሩ ደግሞ የባልዳራስ አባላት በሚሰበሰቡበትና ጋዜጣዊ መግለጫ በሚሰጡበት ቦታ ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር የሚታዩ የአሮሞ ጎረምሶች ስለትና የተለያዩ በሰው ላይ ጉዳት የሚያመጣ መሳሪያ ይዘው ግብግብ የሚገጥሙት እና ባንክ ዘራፊዎች በህግ አግባብ ተጠያቂ አለመሆናቸው የፍትህ ህን መዛባት በእጅጉ ያሳያል።

ሌላው ማሳያ ደግሞ ከሲዳማ የክልል መሆን ጥያቄ ጋር በተያያዘ አጄቶ ብሎ ራሱን በሚጠራው ቡድን አሰቃቂ ወንጀል ተፈፅሟል። አጄቶ ከጥያቄው ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ንፁህን ዜጎች በማረድ፣ ህፃናትንና ሴቶችን በመድፈር ቤት በማቃጠልና በተለይም በርካታ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናትን በማቃጠል ክስ ተመስርቶበት እንደነበር ይታወቃል።

ተከሳሾቹ ፍርድቤት ሲቀርቡ የቡድኑ መሪ የአዕምሮ ችግር አለብኝ አለ ተብሎ በማህበራዊ ሚዲያ ተዘግቦ ነበር። ታዲያ ፍርድ ገምድሉ የኢ ህ አ ዴ ግ ፍርድ ቤት ተገቢውን ማጣራት እንኳ ሳያደርግ ከ 60 በላይ ንፁህን፣ ሲዳማ ባለመሆናቸው ብቻ ተገድለው፣ ቤተ እምነቶች ተቃጥለውና ተዘርፈው በወንጀል የተከሰሱትን ሁሉ (የአእምሮ ችግር አለብኝ) ያለውንም ሰው ጨምሮ የ 50 000 (ሀምሳ ሺ) ብር ዋስ ጠርተው እንደተፈቱ በዜና መልክ ተሰማ! የኢትዮጵያ ህዝብ የሚሆነውን ሁሉ በንፅፅር ሲያየው እንቆቅልሹ ያልተፈታ ብዙ ጥያቄ አለው። ፍትህ የት ነው ያለው? የአዕምሮ ችግር አለብኝ ያለውን ሰው ማሰሩ ቢቀር በሳይካትሪስት ምርመራ ሳይደረግለት መልሶ ወደ ህዝብ መላክ ምን ማለት ነው? የሚሉ በርካታ ጥያቄዎች ይመላለሱበታል።

**ሕዝቡ በግልጽ የሚታዩውን የሕግ ጥስትና የፍትህ ጉድለት ሊቃወመው ይገባል!**

ሲዳማው አጅቶ ህዝብ ቢገድል፣ ቢያፈናቅል፣ ቢዘርፍና ቤተክርስቲያናትን ቢያቃጥል የአዲጋን አካሄድ እስካልተቃወመ ድረስ ለአጠፋው ጥፋት ተመጣጣኝ ፍርድ አለማግኘቱ አሁንም ህዝቡን ለስጋትና ለጭንቀት ዳርጓል። ወደ ሀያ ባንክ የዘረፈው፣ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የጉጅን ህዝብ ያፈናቀለው አሮሞ ስለሆነ ሲጠየቅ አይታይም። ስለዚህ ኢትዮጵያዊው በአገሩ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ዜጋ እንደሚስተናገድ ይሰማዋል።

ይህ ደግሞ ከባርነት የተለየ አይደለም። ስለዚህ ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት ይህን ፍትህ አልባነት በእጅጉ እያወገዘ ይህ ፍርድ ገምድልነት ከህዝብ ጫንቃ እንዲነሳለት ይጠይቃል። ይህ አስነዋሪ አድሎ በቶሎ የማይቆም ከሆነ፣ ህግና መንግስት ለህዝብ ጥላ ከለላ ካልሆነ ደግሞ ህዝቡ በቁርጠኝነት ስርዓት አልባውን አገዛዝ ታግሎ ከዚህ ግፍና በደል ራሱን ነፃ ማውጣት ይኖርበታል።

አንድ ዐማራ ለሁሉም ዐማራ  
ሁሉም ዐማራ ለአንድ ዐማራ!  
የዐማራው ሕዝብ ኅልውናና ማንነት በጀግና ልጆቹ ይከበራል!  
ድል ለዐማራ ሕዝብ!  
ፈለገ አሥራት የትውልዳችን ቃልኪዳን ነው!

